

# የዜና እውጃ

## የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ብሔራዊ የኮሮናቫይረስ ቅንሳ ስራዎችን ለማገዝ ሌላ ሁለተኛ የኮሮናቫይረስ-19 ትረስት ፈንድ መቋቋሙን አስታውቋል፤ ትረስት ፈንዱን የሚያስጀምር 34 ሚሊዮን ብር ለግሷል።

መጋቢት 28 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ የተከሰተውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለመዋጋት የታወጀውን ሀገራዊ ዘመቻ ለማገዝ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የሰላሣ አራት ሚሊዮን ብር (አንድ ሚሊዮን ዶላር) መነሻ ድጋፍ ለሚደረግ የወሰነ ሲሆን በቀጣይነት በመላው ዓለም ካሉት ደጋፊዎቹ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ የሚያስችል ልዩ መስኮት (portal) መክፈቱን ይፋ አደረገ።

የገንዘብ ድጋፍ ኮቪድ-19ን ለመግታት ብሎም ከሀገራችን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የተጀመረውን ሀገር አቀፍ ዘመቻ ለማስተባበር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የሚኒስትሮች ግብረ ሐይል ያወጣውን አንገብጋቢ የህክምና ቁሳቁስ ለመግዣ እንደሚውል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አሳውቋል።

የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ሐላፊ “በሚቀጥሉት ሁለት እና ሶስት ሳምንታት በአፍሪካ እጅግ የከፋ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል እና ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያበቃ የሎጂስቲክ ቅድመ ዝግጅት የማጠናቀቅ እና ደካማ የሆነውን የጤና አጠባበቅ ስርዓትን ለመደገፍ የሚረዳ ከ 340 ቢሊዮን ብር በላይ አስቸኳይ የኢኮኖሚ ድጋፍ ያስፈልጋል” በማለት መግለጻቸው ይታወሳል።

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ በቀዳሚነት ከያዛቸው ተልዕኮዎች አንዱ እና ዋነኛው ለችግር የተጋለጡትን ኢትዮጵያውያንን የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች ምላሽ መስጠት ነው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ የተጠቁ የወገኖቻችን ቁጥር እንደሚያሳየው የታመሙ 43፣ ከበሽታው ያገመፁ 3 ሲሆኑ 2 በበሽታው ተነጥቀናል። እስከ አሁን ያለበት ሁኔታ ከቁጥጥር ያልወጣ ቢሆንም ከሌሎች በኢኮኖሚ የበለፀጉ የዓለም ሀገራት ተሞክሮ መገንዘብ እንደተቻለው በቫይረሱ የተጠቃው ቁጥር ማነስ እና የበሽታው ምልክቶች መዘግየት ለዜጎች መዘናጋት እና ቸልተኝነትን፣ ለወረርሽኙ መስፋፋት አመቺ ዕድል የሚሰጥ እንዳይሆን በማሰብ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴውን ጀምሯል።

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የአማካሪዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም እንዳሉት “ኮቪድ-19 በዓለም ዙሪያ ሁሉ እንደ ሰደድ አሳት እየተስፋፋ በመሄዱ በሀገራችን ብሎም በምድር ላይ ባለው የሰው ዘር ሁሉ ከፍተኛ ስጋት ተጋርጦታል። በአሁኑ ጊዜ የገጠመንን ፈተና ለመወጣት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከኮረና ቫይረስ ራሱንን እና ወገኑን መጠበቅ እና መከላከል አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው” ሲሉ አሳስበዋል።

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የአማካሪዎች ምክር ቤት አቃቤ ንዋይ ዶክተር ብስራት አክሊሉ በበኩላቸው “የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ኮቪድ-19ን ለመግታት የአስቸኳይ ጊዜ ስራውን ማከናወን እንዲቻለው በጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከሚመራው የብሔራዊ ኮሮና ቫይረስ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከተለያዩ የዲያስፖራ ተቋማትና ድርጅቶች እንዲሁም ከተለያዩ

# የዜና እውጃ

ግብረኃይሎች እና ግለሰቦች ጋር በመተባበር ይሠራል። ፍፁም ግልፅነትና ተጠያቂነት ባለው የአሰራር ሂደት የሚመራው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ አጠቃላይ የገንዘብ ገቢ እና ወጪ እንዲሁም አጠቃላይ ሪፖርቶችን የያዘ ሰነድ በየጊዜው ለህዝቡ ዕይታ ያቀርባል” ብለዋል።

ወገንዎን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመታደግ በሚያደርጉት ልገሳ እና ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች በተመለከተ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ድረ-ገፅ <https://www.ethiopiaintrustfund.org/> ላይ ለዚሁ ተብሎ አዲስ በተከፈተው ልዩ መስኮት (portal) ተጠቅመው የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ወረርሽኝ ከወዲሁ ስር ሳይሰድ መከላከል እንዲቻል የበኩልዎን ሀገራዊ ግዳጅዎን እንዲወጡ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጥሪ ያቀርባል።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ኮቪድ-19ን አርዳታ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ. ቦርድ ሊቀመንበር አቶ ዛፉ እየሱስወርቅ ዛፉ እና ምክትል ቦርድ ሊቀመንበር ዶ/ር ምህረት ማንደፍሮ ይመራል።



**ኮቪድ-19ን ለመግታት ይለግሱ**